

እስፊሪ የሆነው የዘር መጠፋፋት በኢትዮጵያ እንዳይከሰት ልዑል እግዚአብሔርን ለመማጸን በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያን በርእሰ አድባራት ጽርሐ ኦርዮም ቅድስት ሥላሴ ካቴድራል ዐውደ ምሕረት አሑድ ሐምሌ ፳/፳፻፲፪ ዓ/ም የተነበበ።

ሚኒያፖሊስ ሚኒሶታ

አብርሃም ሰሎሞን

ብሥራተ ገብርኤል

የዋይታና የመራራ ልቅሶ ድምፅ በራማ ተሰማ፤ ራሔል ስለ ልጆችዋ አለቀሰች፤ የሉምና ስለ ልጆችዋ መጽናናትን አንቢ አለች። (ኤር. ፴፩፣፲፮)

እግዚአብሔር ሆይ ርዳን።

እንዲህ እንደ ዛሬው አንዱ አንዱን ሳይገዛ፤ ሰሜን ደቡብ ብሎ ክፍፍል ሳይበዛ፤ በቅናት ሲገለው ወንድሙን በድንጋይ፤ የሚች የደም ጨኸት ሲሰማ በሰማይ፤ እርስ በእርስ እንዳያልቅ ትውልዱ በበደል፤ አባት ተናግረኻል የአንተ እንደሆን በቀል። የሰው ቁጥር በዝቶ ምድሪቱን ሲያዳርስ፤ የዘር ችግር መጣ የቋንቋ ትርምስ።

አቤቱ ክርስቶስ ማረን ይቅር በለን፤ የቂም በቀል እሳት ነድዷል እንዳይፈጀን። ጥበብ በአንተ እጅ ነው አባት እንዳንጠፋ፤ ይኸን የዘር ሰደድ ከምድራችን አጥፋ። በጥቂት ጨካኞች በተጀመረ ጠብ፤ ምድሪቱን አድናት በደም ከመታጠብ።

ያለ እግዚአብሔር መኖር የማትችል ምድር፤ ኢካሮድ እንዳንል ከእጅዋ አታውጣ ክብር። ኢትዮጵያ አገራችን መስቀል ላይ ቆማለች፤ ደምዋ እየፈሰሰ በዕንባ እየታጠበች።

ያንን የመስቀል ድምጽ የአምላክን ቃል ሰምታ ኤሎሂ! ኤሎሂ! ትላለች አብዝታ። ጸሎትዋን ሰማለት ሰጣት የፍቅር ድል፤ «አልተውኩሽም» በላት «ለምን ተውከኝ» ስትል።

የአቤል ደም በርክቶ ይጮኻል ወደ ላይ፤ ዛሬም ሰው ሲገድል ያ የቃኤል ድንጋይ። እግዚአብሔር ገስፀው ይኸን መጥፎ ግብር፤ መፍትሔው ስለም ነው ትዕግሥት እና ፍቅር።

እጆቿን አንሥታ ለአንተ ተማርካለች፤ ኤሎሂ! ኤሎሂ! ዛሬም ትልካለች። በስጋት እንዳትኖር ፈርታ ተንቀጥቅጣ፤ አባት በዚያች ምድር ስለምሆን አምጣ።

ሰዓታት ማኅሌት ቅዳሴ ዝማሬ፤ ለአምላካ እየሰዋች አለች እስከ ዛሬ። ቤተ ክርስቲያንዋ ገዳምዋ ይመስክር፤ ኢትዮጵያ መሆኗን የሃይማኖት ምድር። ምስጋና ለማቅረብ ይቺ አገር ለአምላክዋ፤ በቦታ መወሰን አያውቁም ልጆችዋ። ጸሎት የለመዱት ንዑዳን ካህናት፤ በየደረሰብት ምስጋና መሠዋት፤

ገንዘባቸው ሆኖ አመሰግኖ ማደር፤ ሥርዓትን ጠብቀው በወጡበት አገር፤ በጠዋት በቀትር በሰርክ በሌሊት፤ ያመሰግናሉ የዓለምን መድኃኒት።

አቤቱ ክርስቶስ ከተቃጣው ሰይፍ፤ ከሰልፋ ጠብቀን እንዳይወሰደን ዕንቅልፍ። ደም ማፍሰስ ሰው መግደል የሚሹትን ክልክል፤ ጠማማውን ጉዞ አባት አስተካክል።

በክቡር መስቀልህ ደም በነጠበበት፤ በጀርባህ ግርፋት ጅራፍ ባረፈበት፤ በተወጋው ጎንሀ ጦር ባስተናገደው፤ በእጅህና በእግርህ በተቸነከረው፤ ልመና አቅርቦናል ይኸ ነው የልጅ ወጉ፤ የምሕረት ዓይኖችህ ከኢትዮጵያ እንዳይርቁ።

የዳዊትን ጸሎት የአብርሃምን እምነት፤ የኢዮብን ትዕግሥት የሐናን በረከት፤ የጴጥሮስን ዕንባ የሙሴን ቅንነት፤ እግዚአብሔር ሆይ ስጠን የአቤልን ደግነት።

ያስፈራል ክርስቶስ የሚወራው ወራ። ያቺን ቅድስት አገር እንዳይበላት አውራ። እንደ ቸርነትህ በፍቅርህ ከልላት፤ ኤልሻዳይ አምላክ ነህ ከክፋት ጠብቃት።

Poem that has been read in the Ethiopian Orthodox Tewhaedo Church Re'ese Adbarat Tsreha Aryam Kidist Selassie Cathedral to entreat God to keep us safe from tribe war. Minneapolis Minnesota Abraham Solomon

አስፈሪ የሆነው የዘር መጠፋፋት በኢትዮጵያ እንዳይከሰት ልዑል አግዚአብሔርን ለመግደን በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያን በርእሰ አድባራት ጽርሐ ኦርዮም ቅድስት ሥላሴ ካቴድራል ዐውደ ምሕረት አሑድ ሐምሌ ፳/፳፻፲፪ ዓ/ም የተነበበ።
ሚኒያፖሊስ ሚኒሶታ

አብርሃም ሰሎሞን

ብሥራተ ገብርኤል

መልሱ ይመለሳል የእውነት ደም አይደርቅም፤
ይኼን በደል አይቶ ክርስቶስ ዝም አይልም።
አምላክ ሆይ ኢትዮጵያ ንግሩ በዛባት፤
ከአቅሟ በላይ ሆነ ሸክሙ አጅግ ከበዳት።

አመሰግና የምታድር አግዚአብሔርን ጠርታ
በዚህ አኩይ ምግባር እንደምን ትፈታ?
በክፋዎች መዳፍ አምላክ እንዳትጥላት፤
ለጠማማ ሰዎች ምክር እንዳትሰጣት።

በአጅዋ ዓመፃ የለም ምድር አትጨክኚ፤
ጸሎቷም ንጹሕ ነው ደሟን አትክደኚ።
ኢትዮጵያ በሚል ስም መጽሐፍ የጠራት፤
ምድሪቷን እንዲከብ ግዮን የሚያጠጣት፤
ለምስጋና የምትቆም አባት ያቺን ምድር፤
ከጠላት ፍላፃ ሰውራት በአንተ ክብር።

የደም አገር ሆነች ይበቃሻል በላት፤
የውጭ ኃይል ጠላት ጨካኝ ነው ያጠፋት።
በጥቅም አታልሎ ገንዘብ አየሰጠ፤
ገዳይ ተለከባት ይሉኝታ የሸጠ።

እንደ ምንም ብለው በክፋዎች ሴራ፤
ከሰው ክብር አንሰን እንድንባል ተራ፤
ሃይማኖት አጣልቶን ተከፋፍለን በዘር ፤
እንድንጨረስ ነው የተሠራው ቀመር።
አንተ ከልክልልን ስለ እናትህ ብለህ፤
የሔሮድስን መንፈስ አስወግደው መትተህ።

መግደል ያልሰለቸው የሰው ደም የጠማው፤
ዛሬም ፈርዖን ነው በአመጽ የተነሣው።
ለብቻው ያለ አጋር ውኃ ለመጠጣት፤
ኢትዮጵያን ለዋይታ ለደም ምድር አሰባት።

እናት ልጅን አጣች የግፍ ሞት ሞተባት፤
ገድሎ ላይመልሰው ከአጅዋ ሰው ወስደባት።
ዋይ! የወገኔ ልጅ አብረንሽ ጮኸናል፤
በአንቺ ቦታ ሆነን እንዳንቺ አንብተናል።

እህ ብለሽ የጮኸሽው ያፈሰሰሽው ዕንባ፤
ከሰማይ ደጅ ይድረስ ከጌታሽ ፊት ይግባ
ጩኸት ጥቅም አለው አግዚአብሔር ይሰማል፤
የበቀል አምላክ ነው አይቀር ይበቀላል።

መልካችን ቢለያይ ቋንቋ ቢያራርቀን፤
በጌታ ክርስቶስ ሁላችን አንድ ነን።
የዘር አድልዎ አጥፍቶ አንድ ዘር ሆነናል፤
ኢየሱስ ክርስቶስ በደሙ ገዝቶናል።
እኛ ጸብ የለንም ቋንቋ አይከፋፍለን፤
ከማይጠፋ ዘር ነው ጌታ የወለደን።

በሰማይ ዘር የለም ብሔር እና ነገድ፤
መለኪያው ፍቅር ነው እውነት ሕይወት መንገድ።
ሰው ይኸን ተረዳ ምሥጢር አይከብድህ፤
ሐቁን እወቅ ፍጥረት እውነት ይኸውልህ።

በአንተ ሰሜን መሆን በአንተ ደቡብነት፤
በአንተ ምሥራቅ መሆን በአንተ ምዕራብነት፤
ምን ይገኛል ብለህ ነገድ ከፋፈለህ፤
የሰድስተኛው ቀን የአግዚአብሔር ፍጡር ነህ።
አንተ ሰው ነህ እንጂ አምላክ አይደለህም፤
ከአዳም የተለየ የዘር ግንድ የለህም።

ከሰሜን አይደለም ትውልድ አመጣጥህ፤
ከደቡብ አይደለም የዘር መሠረትህ፤
ከምሥራቅ አይደለም ጎሳ እና ነገድህ፤
ከምዕራብ አይደለም የሰው ልጅ ርስትህ፤
መነሻ መፍለቂያው የሕይወት ጅምርህ፤
ከአፈር ከተሠራው ከአዳም ነው ግኝትህ።

ክርስቶስ በቤትህ ቆመን ያለቅሰነው፤
እህ! ብለን የጮኸን ያቺን ምድር ያልነው፤
ጸባኦት እንዲደርስ እንዲህ የረጨነው፤
ጥልቅ ጎዘን ያለበት የራሔል እንባ ነው።

ወሰብሐት ለአግዚአብሔር።
አብርሃም ሰሎሞን
ሐምሌ ፳/፳፻፲፪ ዓ.ም. ተጻፈ።

Poem that has been read in the Ethiopian Orthodox Tewhaedo Church Re'ese Adbarat Tsreha
Aryam Kidist Selassie Cathedral to entreat God to keep us safe from tribe war.
Minneapolis Minnesota
Abraham Solomon